

ውድ የ Randolph Community አባላት፡-

በዚህ የ2015-16 የትምህርት ዘመን ማገባደጃ ወቅት የ Randolph የሽግግር ዕቅዶችንና አዲስ የትምህርት ቤት ርዕስ መምህር ለመቅጠር የምናደርገውን ሂደት ልናካፍላችሁ እንወዳለን፡፡

አዲሱን ርዕስ መምህር በመቅጠር ሂደት ውስጥ የትምህርት ቤቶች ዋና ሃላፊ የሆኑት Dr. Pat Murphy እና የሰው ሀይል ዘርፍ ም/ዋና ሃላፊ የሆኑት Dr. Kristi Murphy ከ Randolph ሠራተኞችና ከት/ቤቱ ማህበረሰብ አባላት ጋር በቅርብ ሆነው ይሰራሉ፡፡ ይህ የሽግግር ሂደት የሚከተሉትን ያካትታል፡-

- አዲሱን ርዕስ መምህር ለመምረጥ ከRandolph ማህበረሰብ አባላት ጋር ስብሰባዎች ተጠርተው ውይይቶች ማካሄድ፤
- የሠራተኞችና የማህበረሰቡ አባላት አስተያየቶችን ለመስብሰብ የማህበረሰብ ጥናት ማካሄድ፤
- ያለውን ሁኔታ በአካባቢና በሀገር ደረጃ ማስተዋወቅ፤
- ጊዜያዊ የሥራ መሪ በጁላይ ወር መጀመሪያ መመደብ ወይም መሾም፤ እና
- ብቁ ከሆኑት አመልካች እጩዎች ጋር ቃለ መጠይቅ ማካሄድ፡፡

በጁን 22 እና 27 Dr. Pat Murphy እና Dr. Kristi Murphy ሂደቱን ለማስጀመር ሁለት ስብሰባዎች በ Randolph ያካሂዳሉ፡፡

- የRandolph ሰራተኞች ስብሰባ ዕለቱ ጁን 22 ቀን 1:30 p.m. ላይ ይካሄዳል፡፡
- ከወላጆችና ከማህበረሰቡ አባላት ጋር የሚካሄደው ስብሰባ ሰኞ ጁን 27 በ7:00 p.m. ይካሄዳል፡፡

ሁለቱም ስብሰባዎች አዲሱን ርዕስ መምህር ለመቅጠር ኤፒኤስ (APS) የሚጠቀሙትን ሂደት በሰፊው ለማብራራት ዕድል ይከፍታሉ፡፡ ይህም የ Randolph Elementary School ጠንካራ ጎኖችን የሚያሳዩ አስተያየቶችን ለመስብሰብ፣ የት/ቤቱን ተግዳሮቶችን ለመጠቆምና ከአዲሱ የት/ቤቱ ርዕስ መምህር የሚጠበቁትን ተፈላጊ ባህሪያትን የሚያጠቃልሉ ናቸው፡፡

ቀጥሎም የተጠቃሚዎች አስተያየት ለመስብሰብ፣ የአስተያየት መሰብሰቢያ ቅጾችን በእንግሊዘኛና በአስፓንኛ ቋንቋ በRandolph ዌብ ሳይት ላይ ለሰራተኞች፣ ለወላጆችና ለማህበረሰቡ አባላት ይለጠፋል፡፡ የዳሰሳ ጥናቱ ማገናኛዎች በAPS School Talk አማካኝነት ለሁሉም ወገን ይሰራጫል፡፡ የዳሰሳ ጥናቱ ከጁን 28 እስከ ጁላይ 11 በተከታታይ ለሁለት ሳምንታት ክፍት ሆኖ ይቆያል፡፡ የዳሰሳ ጥናቱ እንዳበቃ የአስተያየቶች ስብሰብ ሁሉም ወገን እንዲያየው ዌብ ሳይት ላይ ይለጠፋል፡፡

Arlington Public Schools ልሁሉም ቁልፍ የአመራር ቦታዎች እንደምናደርገው ይህን ክፍት የሥራ ቦታ መጠነ ሰፊ በሆኑ ጋዜጦች እና ሙያዊ የትምህርት ጽሑፎች እንዲሁም ዌብ ሳይቶች በኩል በአካባቢና በሀገር ደረጃ ያስተዋውቃሉ፡፡ እነዚህም ማስታወቂያዎች በ on-line እና በ Washington Post እና በ Education Week፣ እንዲሁም በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል የVirginia and National Associations of Elementary School Principals፣ National Alliance of Black School Educators እና National Latino Education Network በመሳሰሉ ማህበራት አንላይን እና የታተሙ የምልመላ ማስታወቂያዎች ላይ እንዲታተም ይደረጋል፡፡

በጁላይ ወር ውስጥ የምናካሂዳቸው ቃለ መጠይቆች ቀናትን ለመወሰን የRandolph ሰራተኞችና የወላጆች ተወካዮችን የሚያካትት ስብሰባ በማድረግ ጊዜያዊ እቅድ ይወጣል፡፡

ከጁላይ መጀመሪያ ላይ ጀምሮ የትምህርት አሰጣጥ ክፍል፣ የተማሪዎች አገልግሎት ክፍልና የልዩ ትምህርት መስጫና የአስተዳደር ክፍሎች ከጊዜያዊ ስራ መሪ ጋር ስብሰባ በማካሄድ የ2016-17 የትምህርት ዘመን ስራ የሚያግዝ እቅድ ያወጣሉ፡፡

በአገሱት ውስጥ አዲሱን ርዕሰ መምህር ለመሾም ያለንን ሀሳብ ለት/ቤቱ ቦርድ አቅርቦን የ2016-17 የትምህርት ዘመን ለማስጀመርና አዲሶቹን ሠራተኞችና ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት እንጀምራለን።

አስፈላጊ መረጃዎችን በየጊዜው እንደምንሰጣችሁ ቃል እየገባን ከRandolph ማህበረሰብ ጋር በሚቀጥሉት ሳምንታት በቅርብ ለመስራት ናፍቆታችን ነው።

ከአክብሮት ጋር

Patrick K. Murphy, Ed.D.
ዋ/ሀላፊ